

# ስለ ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ መመሪያ ለወላጆች፡- የኮሎራዶ የትምህርት ስኬታማነት መለኪያዎች



ተማሪዎች የትምህርት ደረጃው የሚጠይቀውን እውቀትና መስፈርት አሟልተውና ለ21ኛው መቶ ክፍለ-ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በተገቢው መስመር ላይ ስለመሆናቸው ለመገምገም ለተማሪዎች ለራሳቸው፣ ለወላጆችና ለትምህርት ሰጪ አካላት ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ምዘናዎች ያስፈልጋሉ። ልጅዎ በትምህርት ያለውን/ያላትን ግስጋሴ ለመረዳት የምዘናዎች ውጤቶች አንድ የመለኪያ ዘዴ ናቸው።



## ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ምንድን ነው?

የኮሎራዶ የትምህርት ስኬታማነት መለኪያዎች፣ ከእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ፣ የኮሎራዶ ግዛት ተማሪዎችን በቋንቋ ጥበብ፣ በሒሳብ፣ በሳይንስና በማህበራዊ ጥናት ዘርፍ የሚመዘንበት ሂደት ነው። ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ልጅዎ ባለበት/ባላችበት የትምህርት ደረጃ ማግኘት የሚገባውን/የሚገባትን ጽንሰ-ሃሳብና ክህሎት ምን ያህል እንዳገኘ/እንዳገኘች መረጃ የሚሰጥ ማጠቃለያ ነው።

ከምዘናዎች መካከል ሁለቱ – ማለትም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበብ እና ሒሳብ -- የተፈጠሩት በ«ፒ.ኤ.አር.ሲ.ሲ» ማለትም ለኮሎራዶ ለሰራ የብቃት ምዘና (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers አማካኝነት ሲሆን እነዚህ ምዘናዎች ከዋናው የቋንቋ ጥበብ የግዛት መስሪታዊ መስፈርቶች(ማንበብ፣ መጻፍ እና መግባባትን ያጠቃልላል) እና ሒሳብ ጋር እንዲስማሙ ሆነው የተዘጋጁ ናቸው። ሌሎች ምዘናዎች – የኮሎራዶ የስፓኒሽ ቋንቋ ጥበብ (ኤስ.ኤል.ኤ)፣ ሳይንስ፣ እና ማህበራዊ ጥናቶች – በኮሎራዶ የተዘጋጁ ናቸው። የሳይንስ እና የማህበራዊ ጥናት ፈተናዎች በኮሎራዶ የትምህርት መስፈርቶች መሰረት የተዘጋጁ ናቸው፤ የስፓኒሽ ቋንቋ ጥበብ ፈተናዎች በስፓኒሽ የቋንቋ ጥበብ መስፈርቶች ኮሙን ኮር መሰረት የተዘጋጁ ናቸው።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበብ እና የሒሳብ የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተናዎች በየዓመቱ ለ3<sup>ኛ</sup>-9<sup>ኛ</sup> ክፍል ተማሪዎች ይሰጣሉ። የሳይንስ ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተናዎች በየዓመቱ ለ 5<sup>ኛ</sup> እና ለ8<sup>ኛ</sup> ክፍል ተማሪዎች የሚሰጡ ሲሆን የማህበራዊ ጥናት ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ደግሞ በየዓመቱ 1/3 ለሚሆኑት የ4<sup>ኛ</sup> እና የ7<sup>ኛ</sup> ክፍል ተማሪዎች ይሰጣል። ኤስ.ኤል.ኤ ደግሞ ስፓኒሽ ለሚናገሩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ሆነው 3<sup>ኛ</sup> እና 4<sup>ኛ</sup> ክፍል ለሚገኙና በዩናይትድ ስቴትስ ትምህርት ቤት ውስጥ ከገቡ 5 ዓመትና ከዚያ በታች ለሆናቸው ተማሪዎች ይሰጣል።



## ልጄ የሚፈተነው/የምትፈተነው መቼ ነው?

ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ምዘናዎች የሚተዳደሩት በአንድ የፈተና ወቅት ነው። በ2016 በልግ፣ ትምህርት ቤቶች ከማርች 14 ጀምሮ ፈተና ሊሰጡ የሚችሉ ሲሆን ሚያዚያ 29 መጨረሻው ቀን ነው። ልጅዎ እንደሚገኝበት/እንደምትገኝበት ክፍልና እንደትምህርት አይነቱ በጊዜ ማዕቀፉ ውስጥ ባሉ የተወሰኑ ቀናት ብቻ የሚፈተን/የምትፈተን ይሆናል። የልጅዎን የፈተና መርሃ ግብር በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።

ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ፈተናውን የሚወስዱት በኢንተርኔት አማካኝነት ነው። እነዚህ የኢንተርኔት ላይ ፈተናዎች የሳይንስ ማሳያዎችንና በቴክኖሎጂ የተደገፉ የመልስ ምርጫዎችን በማካተት የተማሪዎችን ተሳትፎ የሚያሳድጉ ልዩ ልዩ አሳታፊ ጥያቄዎችን ይይዛሉ። ኤስ.ኤል.ኤ ፈተና የሚሰጠው በወረቀት ነው፤ በኤስ.ኤል.ኤ የሚሳተፉ ተማሪዎች ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተና አይወስዱም፡- ፒ.ኤ.አር.ሲ.ሲ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበብ።

እንደቀደሙት ዓመታት ሁሉ፣ ተማሪዎች በአማካይ ለፈተናው የሚጠቀሙት ጊዜ በዓመቱ ውስጥ በትምህርት ላይ ከሚያሳልፉት ጊዜ ውስጥ ከ1.5% በታች የሚሆነውን እንደሚሆን የኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትምንት ግምት ነው። የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተናን ስንወስድ፣ በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎች ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ በመውሰድ 8-14 ሰዓታት እንደሚወስድባቸው ይጠበቃል። ትክክለኛው የሚወስደው ጊዜ በትምህርት ደረጃ እና የትምህርት አይነቱ ይወሰናል።



## ልጅ ምን ውጤት(ቶች) ያገኛል/ታገኛለች?

ልጅዎ በተፈተነበት/በተፈተነችበት መስክ ያስመዘገበውን/ያስመዘገበችውን ውጤት የሚያሳይ አጠቃላይ የምዘና ውጤት እና አጠቃላይ የአፈፃፀም ውጤት የያዘ የተማሪ ውጤታማነት ሪፖርት ይደርስዎል/ይደርሳታል። ልጅዎ በየመስፈርቱ ምን ዓይነት አፈፃፀም እንዳለው/እንዳላት የሚያሳዩ ንዑስ መመዘኛዎች ውጤቶችም ይታያሉ።

የትምህርት ቤት፣ የዲስትሪክት እና የግዛት አማካይ ውጤቶች ስለሚቀመጡ የልጅዎን ውጤት ከሌሎች ውጤት ጋር ለማወዳደር ያስችልዎታል።



## እነዚህ ውጤቶች እንዴት ጥቅም ላይ ይውላሉ?

ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ተማሪው/ዋ ምን ዓይነት አፈፃፀም እንዳለው/እንዳላት ለትምህርት ቤቱ፣ ለአስተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለማህበረሰቡ መረጃ ይሰጣል። ውጤቶቹ ተማሪዎች በትምህርት ላይ እየሳዩት ያለውን ለውጥ የሚያሳይ ሲሆን ይህም ተማሪዎች ለኮሌጅና ለስራ ብቁ ለመሆን በትክክለኛ መስመር መሆናቸውን ለማሳየት ቁልፍ መረጃ ነው። አስተማሪዎች የእያንዳንዱን ተማሪ የግል ፍላጎት ለማሟላት የማስተማር ዘዴያቸውን ለማሻሻል የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ውጤት ይጠቀማሉ። ትምህርት ቤቶችና ዲስትሪክቶች በቀጣይ ዓመታት የሚኖሩ የትምህርት ፕሮግራሞችን ለመቅረጽ የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ውጤቶችን ይጠቀማሉ።



## ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታውታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ እንዴት ሊያግዙት/ሟት እንደሚችሉ ከአስተማሪ ጋር ለመነጋገር ማመንታት የለብዎትም።

የሚከተሉትን እና ሌሎችን ጠቃሚ መረጃዎች በድረ ገጽ ለማግኘት ድረ ገጽ <http://standards.dpsk12.org/standards-resources/> እንዲጎበኙም እናበረታታውታለን፡-

- ለተማሪዎች ትምህርት ዲ.ፒ.ኤስ የወላጆች መመሪያ
- የቴክኖሎጂ መመሪያ ለወላጆች
- መረጃ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች

የልምምድ ፈተና ይውሱዱ!

- የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበቦች እና ሒሳብ፡- [www.parcc.pearson.com](http://www.parcc.pearson.com) → የፈተና ዝግጅት ትር(ታብ) ይጫኑ → የልምምድ ፈተና የሚለውን ይምረጡ።
- የስፓኒሽ ቋንቋ ጥበቦች፡- <http://www.cde.state.co.us/assessment/csla> → የሚፈልጉት የትምህርት ደረጃ የልምምድ ፈተና ይጫኑ።
- ሳይንስ እና ማህበራዊ ጥናት፡- [www.pearsonaccess.com](http://www.pearsonaccess.com) → ePAT ትር(ታብ) ይጫኑ → የሚፈልጉትን የትምህርት ደረጃ/ይዘት ይምረጡ፤ ከዚያም 14-15 TN8 SS/Science ePAT የሚለውን ይጫኑ።

ምዘናዎችን እና የፈተና አቅርቦቶችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፡- [www.dpsare.com](http://www.dpsare.com)

ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብና የማህበረሰብ ተሳትፎ ስልክ መስመር (720) 423-3054 ላይ ይደውሉ።